

43ኛው የህወያት ምስረታ በዓል በስዊዘርላንድ ተከበረ

ህወያት የተመሰረተበትና የትጥቅ ትግል የጀመረበት 43ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በስዊዘርላንድ የተለያዩ ካንቶኖች የሚኖሩ ከ300 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እና ደጋፊዎች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ በኒውሻቴል ከተማ የካቲት 3 ቀን 2009 ዓ.ም ተከብሯል።



በመጀመሪያ በክብር ለተሰዉ ሰማዕታት የህሊና ጸሎት ከተደረገ በኋላ የክብረ በዓሉ አዘጋጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ እና በስዊዘርላንድ የትግራይ ልማት ማህበር ሰብሳቢ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት ተላልፏል። በመቀጠል በዚሁ የምስረታ በዓል አከባባር ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት አቶ ዮሴፍ ካሳዬ በጄኔቫ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ቋሚ መልዕክተኛ ጽ/ቤት ተወካይ በዓሉን አስመልክቶ ባደረጉት ንግግር ዘንድሮው የህወያት የምስረታ በዓል የሚከበረው በክብርና በፅናት ያለፉት ሰመኦታት የህይወት ዋጋ ከፍለው የመሰረቱት የፌደራል ስርዓት እና አንግበው የተነሱበት አብዮታዊ ዲሞክራሲና ልማታዊ መስመር አማራጭ ለአገራችን አንድነትና ቀጣይነት የሚጫወተው ሚና ጎልቶ የታየበት ወቅት በመሆኑ፤ ህዝባዊ ገድላቸው ዛሬም ነገም፤ ምንጊዜም ከህዝብ ልብ አይጠፋም ብለዋል። አምባገነኑ የደርግ ሥርዓት በመራራ ትግል ከተገረሰበ በኋላ ባለፉት ዓመታት በአገራችን ሰላም፣ ፍትህና ዲሞክራሲን ማስፈን፣ የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት ማረጋገጥ እና ከፍተኛ የልማት እድገት ማስመዘገብ መቻሉን ገልጸዋል።

በመቀጠልም ይህን ፈጣን የሆነ እድገት እንደተጠበቀ ለማስቀጠል፤ የአገራችንን የኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ልማት ውጥኖችን ለማረጋገጥ፤ የህዝብን ተጠቃሚነት እና አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት አላማዎችን ለማሳካት አገራችን ብዙ ርቀት መጓዝ መቻሉን ተናግረዋል።

ድህነትን ለመቀነስ፣ የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ፣ የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነት ለማረጋገጥ፣ በአሁኑ ወቅት የገጠሙን የኪራይ ሰብሳቢነት፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮች፣ የትምክትና የጠባብነት አመለካከትና ተግባር፣ የትምክትና የጠባብ ብሄርተኝነት አደጋዎችን ለመከላከል፣ የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ፣ የተጀመረውን በጥልቅ የመታደስ እንቅስቃሴዎችን በተጠናከረ መንገድ ለማስቀጠል የሁላችንም ተሳትፎና ጥረት ወሳኝ እንደሆነ ቃል የምንገባበት አጋጣሚ እንደሆነ አስረድተዋል።

በተለይም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስኬት ለአገራችን የልማት ጉዞ ቀጣይነት የላቀ ሚና ስላለው ይህንኑ እውን ለማድረግ ሁሉም የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ቦንድ እንድንገዛ እና ሌሎችንም እንዲያበረታታ ጥሪያቸውን አቀርበዋል። ይህ የምስረታ በዓል በተወከልንበትና በምንኖርበት አከባቢ እንዲህ ባማረ እና በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር አስተዋጽኦ ላበረከቱ ወገኖች በሙሉ ከልብ የመነጨ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።



በመቀጠልም በስዊዘርላንድና በትግራይ ተወላጆች ተወካይ የህወታት ማዕከላዊ ኮሚቴ በዓሉን በማስመልከት ድርጅታዊ መግለጫ አስምተዋል። ተወካዩ ከ17 ዓመት የትጥቅ ትግል በኋላ የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ብሄር ብሄረሰቦች ጋር በመተባበር የደርግን ስርዓት ማስወገድ መቻሉን፣ በመልካም አስተዳደር በርካታ ችግሮች ቢኖሩም በተሀድሶ መስመር ህወታት/ኢህአዴግ/ ከህዝብ ጋር በመሆን እየፈታቸው መሆኑን፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በቴክኖሎጂ ዘርፎች በርካታ ለውጦች እየመጡ መሆኑን ገልጸዋል። ድርጅቱን ለማዳከም ጽንፈኛ ሀይሎች ከውጭ የጥፋት ሀይሎች ጋር በመተባበር የፈደራል ስርዓቱን ለማፍረስና አገሪቱን ለማተራመስ የሚያደርጉትን ሙከራ ለማክሸፍ እንዲሁም በህዝቡ የተነሱ ጥያቄዎችን በአግባቡ ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።

በመቀጠልም በስዊዘርላንድ በሚገኙ የኢህአዴግ እና አጋር ድርጅት እንዲሁም ኤርትራ ተቋሞች ድርጅቶች በተወካዮቻቸው በኩል የአጋርነት መግለጫዎች ቀርበዋል። ህጋዊነት በያዘው የጠራ መስመርና በተደራጀ የዲሞክራሲዊ ንቅናቄ ላይ በመመስረት ለኢትዮጵያ ህዝቦች ነጻነትና እኩልነት እና አዲሲቷን ኢትዮጵያን ለመገንባት ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመተባበር የሰላም፣ ልማት እና ዲሞክራሲ ድሎች ለማሳካት የመሪነት ሚና መጫወቱን አውስተው፣ ለትግራይ ተወላጆችና ለመላው የህጋዊነት አባላት እንዲሁ አደረገችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል። ይህም የሰላም፣ ልማትና ዲሞክራሲ ትግላቸው እና ድጋፋቸው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የትምክህትና የጠባብ ብኔርተኝነት አመለካከት አንግበው የፌዴራል ስርዓቱን ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኛ ሀይሎችን ከህወሓት ጎን በመሆን እንደሚታገሏቸው አረጋግጠዋል።

በመጨረሻም በዓሉን ያደመቁት ባህላዊ ምግብ፣ ጨረታና አዝናኝና አስደሳችና የትግል ጉዞውን የሚዘክሩ የሙዚቃ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን ክብረ በዓሉ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል።

